

የሴቶች ቀን ዝክር



ከገነት ድንቅነህ (ኖርዌይ ኦስሎ)

በተለያዩ ሀገሮች ያለው የባህል፣ የህይወት እና የፖለቲካ ልዩ የሆነ አመለካከት በሴቶች ላይ እንዲሁ የተለያዩ ከባድ ተጽዕኖ አሳድሯል። በሁሉም የህይወት አቅጣጫ የሴቶች መብት በእኩልነት ያለመከበሩ ጉዳይ ያስቆጣቸው ሴቶች ለነጻነታቸው እና ለሰብዓዊ መብቶች እኩልነት ክብር እንዲሁም የጭቆናው ቀንበር ያጎበጣቸውን ቀና አድርጎ በእኩልነት ለማኖር ባደረጉት ያልተቋረጠ እና ያላሰለሰ ትግል በዓመት አንድ ቀን በመላው አለም የሴቶች ቀን እንዲከበር ተወስኗል። ቢሆንም በተለይ ኋላቀር በሆኑ ሀገሮች ነዋሪ የሆኑት ላይ እስካሁን ሊቀረፍ ያልቻለው የሴት የባህሪ ጉዳይ ኢትዮጵያን ጨምሮ በጉልህ የሚታዩ ችግር ነው። ለሀገር ዳር ድንበር መጠበቅ በእኩልነት የተኛውም የተፈጥሮም ሆነ ከሌላ አቅጣጫ የሚመጣ ተጽዕኖ ሳይገደባቸው ከወንድ ታጋዮች ጋር በመሰለፍ ወጣት ሴቶች መሳሪያ በማንገብ እናቶች ደግሞ በአርበኛ ወኔ ስንቅ በመሰነቅ ለሀገራቸው በእኩልነት ለህይወታቸው ሳይሳሉ የከፈሉት መስዋዕትነት ቀላል የሚባል ሳይሆን ሁልጊዜም በአሀገራቸው ላይ ኢትዮጵያ ዳር ድንበሯን በማስጠበቅ ረገድ የአፍሪቃ ምሳሌ እንድትሆን ቀላል ያልሆነ መስዋዕትነት ከፍለው አልፏል።

በዚህ በየዓመቱ በሚከበረው የሴቶች ቀን ከህዝብ ጋር ተቀላቅለው በአሉን መዘከር እና ማክበር ያልቻሉትን ለሰላም ለነጻነት ለፍትህ እና ለኢትዮጵያ ሉአላዊነት ሲታገሉ በአምባገነኑ ገዢ ቡድን ወያኔ ታላቅ የሆነ ኢሰብአዊ ድርጊት ተፈጽሞባቸው በሀገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ በመቆጠር ለእስር የተዳረጉትን ከፍተኛ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ፣ አባላቶች እና ደጋፊዎች ፍትህ ተነፍገው የት እንዳሉ እንኳን ሳይታወቅ ደብዛቸው እና ድምጻቸው የጠፋውን የፖለቲካ እስረኞች ልናስባቸውና ልንዘክራቸው እንወዳለን።

ምንም እንኳን በወያኔ አንቀጽ 35 ላይ ስለ ሴቶች እኩልነት እና መብት የተቀመጠ ቃል ቢገኝም ሴት እህቶቻችን በአገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ ያልታየ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት እንግልትና ግፍ እየገጠማቸው ይገኛል። ገዢው ብድን ሀገመንግስት ብሎ ላረቀቀው ህጎች ሳይገዛ እና ምንም ተጠያቂነት

ሳይሰማው አላየሁም አልሰማሁም በሚል የተለመደ ዘዴው ከቀን ወደቀን እየጨመረ በመጣው ያደንዛቸው ዕፅዋት የአልኮልና የዝሙት ቸግሮች በመተብተብ ብዙዎቹን ለእልፈተ ህይወት ያበቃውን አስገድዶ መድፈር ፣ የጠለፋ ጋብቻ እና የጨቅላ ሴት ህጻናቶች ሙሽርነት እንዲሁም ግዳጃዊ የሆነ የዝሙት አዳሪነትን ስምሪት በሀገሪቱ ላይ በደበልጥ እየተዛመተ በመጣበት በዚህ ከባድ ወቅት አንዱም ህግ ተፈጽሟል ሳያገኝ አመታቶች እየተቆጠሩ ይገኛል።

ከዚህ ጋር የሚታየው እጅግ አስገራሚው ክስተት ደግሞ የ ወያኔ ሴቶች ሊግ ፣ የሴቶች ፎረም ወያኔ የሚያዘው እና አገዛዙ ያስተባበራቸው በርካታ የሴት ማህበራት ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለወያኔ መንግስት ስርአት ነው። ስርአቱ ደግሞ የመላው ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እና ደህንነታ ያለገኘ መሆኑ ነው። ነገሩን ደበልጥ አሳሳቢ የሚያደርገው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ከመንግስት ድጋፍ ውጪ በራሳቸው ፍቃድና አቅም አንድም የተደራጀ ማህበር የሌላቸው መሆኑ ነው። እርግጥ ነው የሴቶች የፅዋት እና የእድር እንዲሁም የዕቁብ ማህበራት በአገራችን ለቁጥር የሚታከቱ ነው። ግን እነዚህ ማህበራት የሴቶችን ሁለንተናዊ ቸግሮችን የሚቀርፉ አይደሉም። ኢትዮጵያት ሴት እህቶቻችን በአካል ፣ በሞራል፣ በስነልቦና የተጎዳውን ማንነታቸውን ደዘው አልፎም ተርፎ የቤተሰብ ጫና እና ሀላፊነት ስለሚሰማቸው ኢኮኖሚ ለደቆሰው ቤተሰብ የአለት ጉርስ ለማቀበል ወርቃማ የወጣትነት ጊዜያቸውን በማርገፍ ከቀያቸው እየተፈናቀሉ በየአረብ ሀገሩ የኮበለሉት እህቶቻችን አንዳዶቹም ሳይቀናቸው ቀርቶ በበረሀ ጉዟቸው በምድረበዳ ሰጥመው የቀሩት እንዲሁም ረጅሙን ጉዞ ተሻገርኩ ሲሉም በአሰሪዎቻቸው ጭቆና ከፎቅ እየተወረወሩ የፈለ ዘይት እና ውሀ እየተደፋባቸው ተለብልበው የተቃጠሉ፣ በደረሰባቸውም ምሬት እና ስብራት ተስፋ በመቁረጥ ህይወታቸውን ያጠፉትን የኢትዮጵያት ሴት እህቶቻችንን በደል ስናስብ ለዚህ ሁሉ እልቂት እና የትውልድ ጥፋት ያበቃንን አምባገነኑን ገዢ ቡድን ወያኔን እያወገዝን ነው።

በአለማችን ሴቶችን በመዘከር አንድ ላይ በምንሰበሰብበት በዓል ቀን ሁልጊዜም ታሪክ የሚያወሳቸውን የኢትዮጵያን ሉአላዊነት እና አንድነት ለማስጠበቅ ታላቅ በሆነ የሀገር ፍቅር ተጋድሎአቸውን ሲያካሂዱ በወያኔ ግፋዊ አገዛዝ ሰለባ ሆነው ህይወታቸውን ያጡትን እንዲሁም በዚህ ሰአት ያለ ነጻነት በሀገራቸው ላይ የመናገር እና የመጻፍ መብታቸው ተነፍጎ እንደ መጤ በመቆጠር ወደ እስር ቤት የታጎሩትን እህቶቻችን እና እናቶቻችን ለከፊሉት እና እየከፈሉ ላሉት መስዋዕትነት ታሪካዊ የሆነ ዋጋ በመስጠት ጭምር ነው።

ስለዚህም በየትኛውም አለም የሚኖር ለፍትህ እና ለኢትዮጵያ አንድነት እና ሰላም የቆመ ዜጋ ደህን የአለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሲያከብር በሚሊዮን ለሚቆጠሩ የአለማችን ሴቶች ለቤተሰብ እና ለሀገር የሚከፈል መስዋዕትነት

ተምሳሌት የሚሆኑትን የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ጀግና ሴቶችን እያስታወስን ሊሆን የተገባ ነው። በተጨማሪም ለሀገራችን አንድነት ዕና ሰላም እንዲሁም ለወያኔ ውድቀት የሚደረገውን ተጋድሎ በያለንበት ስፍራ በሁሉም አቅጣጫ እንደግፋለን። ሴት እህቶቻችን የጀመሩት ስላማዊ የሆነ ትግል ግቡን እንዲመታ በኢትዮጵያዊነታችን አብረናቸው እንደምንቆም ቃል እየገባን እና የሴት እህቶቻችን ችግር የሁላችንም እንደሆነ በመቁጠር ለመረዳዳት ብሎም የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ በተጠናከረ ክንድ አብረናቸው እንታገላለን።

የሴት እህቶቻችን የትግል ጥረት ግቡን ያመታል!!!

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ።
genet.tesema17@gmail.com